

ለአድማ መዘጋጀት፡-

መረጃ ለDPS ቤተሰቦች



አድማ ምንድን ነው?

አድማ ማለት አንድ የሥራተኛ ስብሰባ አባላት ለተቃውሞ - ብዙውን ጊዜ ቀጣሪዎች ጥያቄዎቻቸውን እንዲመልሱ ጫና ለማድረግ፣ ሥራ እንዲያቆሙ ማድረግ ነው።

ቤተሰብዎን ለአመጹ እንዲዘጋጅ ከሚያደርጓቸው ነገሮች በጣም ዋነኛውና አንዱ የአድራሻ መረጃዎችዎ ወቅታዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው።



የአድራሻ መረጃዎችዎን ያዘምኑ
(ወቅታዊ ያድርጉ)፡-
ወደ ወላጅ ፖርታሉ፡-

myportal.dpsk12.org ይግቡ ወይም የት/ቤትዎን አንግዳ ተቀባይ ጽ/ቤት (ፍሮንት አፊስ) ያነጋግሩ። ይህ በቀጥታ ቤተሰብዎ ላይ ተጽዕኖ ሊኖራቸው ስለሚችሉ ለውጦች ማሳወቂያ በፍጥነት እንዲላኩልዎ ያስችላል።



የጤና ጥበቃ (ኸልዝኬር) መረጃዎን ያዘምኑ፡-
የልጅዎ የጤና ፍላጎቶች መሟላታቸውን ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ት/ቤትዎ በወቅቱ ልጅዎ የሚወስዳቸውን የመድኃኒቶች ዝርዝር የያዘ መሆኑን ያረጋግጡ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው (FAQ)

አድማ ካለ የDPS ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ መገኘት አለባቸው? ተማሪዎች ትምህርት ይኖራቸዋል?

አዎ። ሁሉም ት/ቤቶቻችን በመደበኛ ሰዓቶቻቸው ከፍት ሆነው ይቆያሉ፣ እናም ተማሪዎችም እንደሁልጊዜው በት/ቤት መገኘት አለባቸው። ፈቃድ ያላቸው እንግዳ መምህራንን እና አዲስ ምደባ የሚደረግላቸውን የአስተዳደር ሠራተኞችን ጨምሮ ብቁ የDPS ሠራተኞች እያስተማሩ እና በትምህርት ቀኑ በሙሉ ተማሪዎች ደህንነታቸው መጠበቅን በማረጋገጥ በት/ቤቶች ውስጥ ይሆናሉ።

በአድማው ወቅት ምን እየተካሄደ እንደሚሆን ለማወቅ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?



ይህን ድርጣቢያ፡- teacherstrike.dpsk12.org ይጎብኙ፣ እንዲሁም በመስመር ላይ የሚገኘውን የቤተሰብ መረጃ መመሪያን ያንብቡ።



በ **Facebook** እና በ **Twitter** ይከታተሉን።



ወደ ቤተሰብ ጥያቄ መቀበያ መስመራችን፡- 720-423-3054 ከሰኞ እስከ አርብ ከ8 ኤ.ኤም. - 4:30 ፒ.ኤም. ይደውሉ። በብዙ ቋንቋዎች እገዛዎችን እንሰጣለን!

የት/ቤት የጊዜ-ሰሌዳ ይለወጣል?

አይለወጥም። የዲስክቮር ሊንክ ፕሮግራሞችን (ቅድመ- እና ድህረ-መደበኛ ትምህርት ሰዓት ጥበቃን) ጨምሮ የት/ቤት ሰዓቶች እንደነበሩ ይቀጥላሉ። የት/ቤት ምገባ እና የት/ቤት አውቶብስ ትራንስፖርት አገልግሎት ሁሉም መደበኛ የጊዜ-ሰሌዳዎችን ይከተላሉ።

ት/ቤቶች ምግብ ማቅረባቸውን ይቀጥላሉ?

አዎ። የት/ቤትዎ የምገባ አገልግሎት ሁሉንም ምግቦች እንደተለመደው ማቅረቡን ይቀጥላሉ።

በአድማው ወቅት የት/ቤት አውቶብስ መሥራታቸውን ይቀጥላሉ?

አዎ። የት/ቤት አውቶብስ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ለውጥ አይደረግም፣ እናም ተማሪዎችን ወደ እና ከ ት/ቤት በተመደበላቸው ጊዜ-ሰሌዳ ማመላለሳቸውን ይቀጥላሉ።

በአድማው ጊዜ ስፖርቶች እንዲሁም ሌሎች የቅድመ- እና ድህረ- መደበኛ ትምህርት ሰዓት ተግባሮች ይካሄዳሉ?

ይህ እንደየት/ቤቱ ሊለያይ ስለሚችል እባክዎ ተጨማሪ መረጃን ከት/ቤትዎ ያግኙ።

ይሳተፉ

በት/ቤትዎ ውስጥ በመምሪያ ክፍሎች ወይም በመጫወቻ ሜዳዎች እገዛ ለመስጠት በበጎ ፈቃድነት መሳተፍ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ የት/ቤትዎን የአንግዳ ተቀባይ ጽ/ቤት (ፍሮንት አፊስ) ማነጋገር ወይም ወደ ቤተሰብ ጥያቄ መቀበያ መስመራችን፡- 720-423-3054 መደወል ይችላሉ። ስለድጋፍዎ እናመሰግናለን!